

የአቶ ዮሐንስ ገ/ሕይወት አጭር የሕይወት ታሪክ

(1951 — 2005)



ዮሐንስ ገ/ሕይወት ከ1969 ዓ.ም. ጀምሮ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢ.ሕ.አ.ፓ) የወጣት ክንፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ወጣቶች ሊግ (ኢ.ሕአወሊ) ታቅፈው በወቅቱ ለነፃነት፣ ለዴሞክራሲና ለፍትህ የነበረውን ትግል በመቀላቀል ህይወታቸውን ለመስዋዕትነት ያቀረቡትን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ባህርይ የሚወክል የነፃነት አርበኛ ነበር። “...ፍፁም ነው እምነቴ፤ የትግሉ ነው ሕይወቴ...”ን በመዘመር ለሀገሩ የእምነት ቃሉን ሲሰጥ ገና የ18 ዓመት ወጣት ነበር። ከዚያ በፊት በነበረ የተማሪነት ሕይወቱ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በራስ አበበ አረጋይ ት/ቤት፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በተፈሪ መኮንን

ት/ቤት ሲከታተል ቆይቶ ከግል ህይወቱ ይልቅ የሀገሩን ልጆች ነፃነት ያስቀደመው ዮሐንስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን የጨረሰው የቆመለት ዓላማ ያስከፈለውን የእምስት ዓመታት የእስር ጊዜ ባላለፈበት በአዲስ አበባ ወህኒ ቤት (ከርቸሌ) ነበር።

ከመራራው የእስር ቤት ህይወት በኋላም በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የባችለር ዲግሪውን በ1981 ዓ.ም. አግኝቶ በማስከተልም ከዚህ ዩንቨርሲቲ የህግ ዲፕሎማ ተሸልጿል። ዮሐንስ ገ/ህይወት በብሄራዊ ሜትሮሎጂ፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ በፌደራል አቃቤ ህግ መስሪያ ቤት፣ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ በሰራተኛና ማህበራዊ ዋስትና ባለስልጣን በታማኝነትና በቅንነት ሲያገለግል ቆይቶ በመጨረሻም በቀይ ሽብር ሰማዕታት ቤተሰቦችና ወዳጆች ማህበር የሙዚየም አስተዳዳሪ በመሆን እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ በትግል የወደቁ እህቶቹና ወንድሞቹ ሰማዕታትን ክብር ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ወደር በማይገኝለት ትጋት፤ የባለቤትነት ስሜትና የወገን ፍቅር ሙሉ ሁለንተናውን ለሰማዕታቱ ቋሚ ዝክር ያስረከበ ታማኝ ዜጋ ነው። የታጋይ እህቶቹንና ወንድሞቹን ምስሎች፤ ዘመኑን የሚያወሱ ፅሁፎችንና ታሪካዊ መረጃዎችን ከያለበት እያሰባሰበ፤ በግል ገንዘቡ ጭምር የሙዚየሙን የመረጃ ጥም ለማርካት ሲባትል የኖረ የባለትልቅ ህልም ባለቤት ነበር።

ዮሐንስ ከሚወዳት ባለቤቱና ከብቸኛ ልጁ የቆጠበውን ጊዜ፣ ትኩረትና ፍቅር የርሱን ዕርዳታ ለጠየቁ ሁሉ በእኩልነት ያከፋፈለ፣ የሰው በማይመስል ፅኑነት፤ ለታሰሩ ወገኖች ብርታትን፣ በበሽታ ለተመቱ ህሙማን መፅናናትን፣ በኑሮ ለተጎሳቆሉ ወንድሞቹና እህቶቹ ረድኤትን በመለገስ፤ በማይታክት ሰብዓዊነቱን የደከሙ መንፈሶችን ያበረታ ሩህሩህ ዜጋ ነው። ስንሰለቱን አብረው ለተጋሩት እህቶቹና ወንድሞቹ ደህንነት፣ ለቀይ ሽብር ሰማዕታትና በኃላፊነትም ለተረከበው ለሙዚየሙ መጠናከር፣ ልሳኑ እስከተሸበሸበበት ዕለት ድረስ ሲያስብ፣ ሲያሳስብና፣ ሲያስፈጽም የኖረ ልዩ ፍጥረት ነው። ቁምነገርና የህይወት ምሬትን በምትሃታዊ እይታው እያዋዛ፣ በፍላጎ ፍጥነት ምላሽ ለመስጠት በተባ አንደበቱ፣ ከጭንቀት

አረንጓዴ ውስጥ ተስፋን፣ ከሃዘን ማዕበል ውስጥ መፅናናትን ለማግኘት ከሰላ ጭንቅላቱ በሚመነጩ የማይሰለቱ ቀልዶች የዕለት ተዕለት ህይወታችንን ሲያደምቅ የኖረ መተኪያ የሌለው የኢትዮጵያ ህዝብ የመንፈስ ልጅ ሲሆን፤ በስጋ ከአባቱ ከአቶ ገ/ህይወት ወ/አረጋይ እና ከወ/ሮ ሳኦት አዘረፈኝ 1951 ተወለደ። ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ መጋቢት 21 ቀን 2005 ዓ.ም፣ በተወለደ በ54 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ፈጣሪ ለቤተሰብና ለወላጆቹ መፅናናትን ይስጥ።

ያ ትውልድ ተቋም በዮሐንስ ገ/ህይወት ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ምክንያት በማድረግ ይህንን አጭር የሕይወት ታሪኩንና ምስል ፎቶውን በመላክ ለተባበራችሁን ወገኖች ምስጋናችንን እያቀረብን በዮሐንስ ገ/ህይወት እረፍት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ልንገልጽ እንወዳለን። ዮሐንስ ገ/ሕይወት «ያ ትውልድ ተቋም» በመረጃና በአስፈላጊው ሁሉ ይጠናከር ዘንድ ጠንካራ ትብብሩ ያልተለየን ብርቅዬ የዚያ ትውልድ ወገኖችንን ዛሬ በነበር ስናስታውሰው በጥልቅ የሐዘን ስሜት ተውጠን ነው። የዮሐንስ አኩሪ ተግባርና ታታሪ ጥረቱ ሁሌም የማይዘነጋና አብሮን ያለ ጠንካራ ስም ተክሎ ያለፈ መሆኑ እያኮራን በዮሐንስ ገ/ሕይወት ሞት ከባድ ሐዘን ለደረሰባችሁ ቤተሰቡ፣ ዘመድ አዝማድ ወገኖቹ፣ የትግል ኃይቶችና የሥራ ባልደረቦቹ በሞላ ብርታትንና መጽናናትን ይሰጣችሁ ዘንድ በ«ያ ትውልድ ተቋም» ስም እንመኛለን።

ያ ትውልድ ተቋም